

ተጋዳላይ ብርሃኑ በርሀ የሕይወት ታሪክ

አቶ ብርሃኑ በርሀ ባለትዳር እና የሶስት ሴት ልጆች እና የአንድ ወንድ ልጅ አባት የነበሩ ሲሆኑ፤ በ1953 ዓ/ም ከአባታቸው ከአቶ በርሀ ሰጠኝ እና ከእናታቸው ወ/ሮ ሙሉወርቅ ገዙ ሃይሉ በትግራይ ክልል በቀድሞ በወረዳ ሕንጣሎ ዋጅራት በወንበረት ዓደቃዓላ በአሁኑ ወረዳ ሰሐርቲ ሳምረ ተወለዱ።

ዕድሜያቸው ለትምህርት እንደደረሰ በ1960 ዓ/ም ለሁለት ዓመታት የቄስ ትምህርት ተከታትለዋል። በመቀጠል ከ1962 ዓ/ም ጀምሮ በግጅት የአንደኛ ደረጃ ትምህርታቸው ከ1ኛ - 5ኛ ክፍል በብቃት በመከታተል በከፍተኛ ውጤትና ሁሌም በአንደኛነት አገባደዱ። ቀጥሎ ከ6ኛ - 8ኛ ክፍል በመቆለ ከሳቴ ብርሃን መንፈሳዊ ኮሌጅ እየተባለ በሚጠራው ትምህርት ቤት ቀጥሎም በአጼ ዮሐንስ ፬ኛ ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት በከፍተኛ ትጋትና ውጤት ሲከታተሉ ፤ የ1966 ዓ.ም አብዮት ተብሎ የሚጠራውና በመላው ኢትዮጵያ ከፍተኛ ንቅናቄ ተከሰተ። ብርሃኑ በርሀም እንደ እኩዮቻቸው ወደ ንቅናቄው ካለማወላወል ተቀላቀሉ። ከአብዛኛዎቹ የንቅናቄው አራማጆች በእድሜ ለግላጋ ቢሆኑም፤ በነበራቸው ልዩ የአስተዋይነት፤ ቁጡብነት፤ ታታሪነት፤ ዲስፕሊንና ሚስጥር ጠባቂነት፤ የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ የዋናው ከተማ የውስጥ ስሪት (ሴል) ከፍተኛ አስተባባሪዎች አንዱ ለመሆን በቅቷል። በዚህም እንቅስቃሴ ተጠርጥረው ከ1969 ዓ/ም እስከ 1970 ዓ/ም በተደጋጋሚ በጊዜው የቀይ ሽብር እስር ቤት ተብለው በሚታወቁት የደርግ እስር ቤቶች ታስረው ስቃይና ግርፋት ተቋቁመዋል። በተደጋጋሚ ሲታሰሩ እና ሲፈቱ አንድም ሚስጥር ሳያወጡ መቅረታቸው ፤ የጓዶቻቸው ህይወት መታደጋቸው፤ በልዩ ሁኔታ የሚታወሱበት ፅኑ ባህሪያቸው ነው። ከእስራትና ከሞት የተርፉ አብዛኞቹ ጓዶቻቸው የከተማ ትግሉ አላስችል ብሎ የትጥቅ ትግሉ እንዲቀላቀሉ ሲገደዱ፤ ለወጣቱ ብርሃኑ በርሀ ግን የከተማ ትግሉን እንዲያስተባብሩ ከተመረጡ ጥቂት ሰዎች አንዱ ሁነው እንዲቀጥሉ ሃላፊነት ተስጣቸው። ይህን ከፍተኛ ሚስጥራዊ ሓላፊነት እስከ 1971 ሲያከናወኑ ቆይተው፤ የተጠረጠረም ያለተጠረጠረም ታፍሶ በሚታሰርበት ወቅት በሺዎች ከሚቆጠሩ ወጣቶችና የንቅናቄ አራማጆች አብረው ታሰሩ።

ከ7 አመት በላይ ካለ ፍርድ አንዴ ቀይ ሽብር አንዴ ልዩ ምርምራ ግርፋትና ስቃይ ተቀብለው፤ ወደ ወህኒ ተወረደው። ከዛሬ ነገ ይገደላል እየተባሉ ሞታቸውን ሲጠባብቁ ፤ በሓየሎም እርዳታ በሚመራው የአግአዚ ኦፕሬሽን ነፃ ወጥተው እና በ1978 የትጥቅ ትግሉን በውል ተቀላቀሉ። የትጥቅ ትግሉ እስኪገባደድም በተለያዩ የድርጅቱ ተልእኮዎች በታላቅ ተጋድሎ አኩሪ ተግባራቸውን አስመስክሯል። ከ1984 ዓ/ም ጀምሮ የትጥቅ ትግል መገባደድ በኋላ የተቋረጠው የትምህርት ጥማታቸው ለማርካት የሁለተኛ መስናዶ ትምህርታቸው በመቆለ እዲ የውሃንስ ፬ኛ ትምህርት ቤት በከፍተኛ ውጤት አጠናቋል።

በ1987 ዓ/ም ወደ አዲስ አበባ በማቅናት በሲቪል ሰርቪስ ኮሌጅ የመጀመሪያ ዲግሪ የሕግ ሙያ ተከታትለው በ1990 ዓ/ም በከፍተኛ መዓረግ ሊመረቁ በመቻላቸው በዚህ ዓመት የውጭ የትምህርት ዕድል በማግኘታቸው ወደ ህንድ አገር በመሄድ ከሁለት ዓመት ቆይታ በኋላ አሁንም በሕግ የሁለተኛው ዲግሪያቸው LLB በከፍተኛ ማዕረግ በ1992 ዓ/ም ተመርቋል።

ትምህርታቸው እንዳጠናቀቁ በተማሩት ሙያና ለፍትህ ስርዓትና አግልግሎት በነበራቸው ከፍተኛ የግል ተነሳሽነትና ዝንባሌ በበትግራይ ክልል ፍትህ ቢሮ ከ1992 እስከ 1994 ዓ/ም የትግራይ በሄራዊ ክልላዊ መንግስት ዋና ኢቃቤ ህግና የትግራይ በሄራዊ ክልላዊ መንግስት የስራ አስፈጻሚ አባል በመሆን በቅንነት አገልግለዋል።

በ1993 ዓ/ም የህወሓት መከፋፈል ተከትሎ እንዲሁም በህወሓት አካሄድ እና አሰራር ስላልተሰማሙ አቋማቸውን ግልፅ አድርገው በ1994 ዓ/ም ለድርጅቱ መልቀቅያ በማስገባት ከድርጅቱም ከፍትህ ቢሮም በመልቀቅ በግላቸው የጥብቅና ሙያ ሲሰሩ ከቆዩ በኋላ ለትምህርት መስፋፋትና ጥራት ካለቸው ጠንካራ ፍላጎትና ራዕይ በ1995 የሓሸንገን ኮሌጅ አቋቋሙ። የኮሌጁ ዋና ስራ አስኪያጅ ሆነው ሲያገለግሉ ቆይተዋል። እንዲሁም ከ1990 እስከ 1998 ዓ/ም በትግራይ ልማት ማህበር የሰላም ባስ የቦርድ አባል ሆኖው ሲያገለግሉ ነበር።

በ1997 ዓ/ም የምርጫ ዘመንም ለዲሞክራሲና ለህዝባዊ ውክልና ባላቸው ቁርጠኛ እምነት፣ የማዘው ፓርቲ በቤተሰባቸው እና በስራ ባልደረቦቻቸው ያደረገውን አስከፊ ተፅእኖ ተቋቁመው ለአገር አቀፍ ፓርላማ በግላቸው ተወዳድረዋል።

በዚህ ሂደት ከህወሓት አመራሮች ያላቸው ከፍተኛ እንዲሁም የድርጅቱ ኢፍትሃዊነት እና እምባገነንነት እየሰፋ መምጣቱን በመገንዘባቸው ምክንያት ተደራጅተው ለመታገል በመወሰን ከ1997 እስከ 1999 ዓ/ም ለአንድ ሕጋዊ ፓርቲ የሚያስፈልጉ ሁሉ በማስተባበር ፤ በ2000 ዓ/ም ዓረና ለዲሞክራሲና ለሌላላዊነት ፓርቲ እንዲመሰረት ከፍተኛ ሚና በመጫወት ከምስረታው ጀምሮ እስከ 2005 ዓ/ም በምክትል ሊቀመንበርነት ፤ ከ2006 እስከ 2009 ዓ/ም የፓርቲው ሊቀ መንበር በመሆን ቀን ከሌሊት በገንዘብ፣ በእውቀት እና በጉልበት አገልግለዋል። በህግ ጥብቅና ሙያቸውም የገቢ ምንጫቸው ዝቅተኛ ለሆኑ አርሶ አደሮች፣ የህወሓት ታጋዮችና ፣ ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎች ከክፍያ ነፃ የጥብቅና አገልግሎት በመስጠት ሲያገለግሉ ነበር። በተጨማሪም የዓረናን ፓርቲና ዓረና አባል የሆነበት አገራቀፉ መድረክ ፓርቲ በሚችሉት ሁሉ ሲያገለግሉ ኑረዋል። በሚሰርዋቸው ስራዎች ሁሉ ታማኝ፣ የህዝብ ጥቅም የሚያስቀድሙ፣ ትእግስተኛ እና አስተዋይ እንዲሁም አንደበተ ርቱእ ነበሩ። አቶ ብርሃኑ በርሀ ፣ ተጋዳላይ፣ ፣ አስተማሪ፣ ለህግ ልዕልና ተሟጋች፣ ታማኝ የህዝብ አገልጋይ፣ የተባዳይ ጠበቃ፣ የቁርጥ ቀን ልጅ ነበሩ። ትሁትና ታታሪ የትዳር ጓደኛ፣ ተወዳጅ አባትና፣ ለቤተሰብና ለወዳጅ ደራሽም ነበሩ። ከባለቤታቸው ታጋይ ለምለም ገ/ኪዳን በትዳር ዓለም አብረው ለአንድ አላማ ከወጡበት የበርሃ ትውውቅ ጀምረው በፍቅርና በመተሳሰብ ባፈሩት ጎጆ ፬ ልጆች አፍርተው ለወግ ለማዕርግ አብቅቷል፣ እነሱም

- ሰበት ሴት ልጆች ማለትም

1. መአዛ ብርሃኑ የ28 ዓመት ልጅ እና የሲቪል እንጂነሪንግ ምሩቅ፤
2. ፅጌሬዳ ብርሃኑ የ25 ዓመት ልጅ እና የሲቪል እንጂነሪንግ ምሩቅ፤
3. ፋና ብርሃኑ የ20 ዓመት ልጅ እና የአካውንቲንግ ምሩቅ

- እንዲሁም እንደ ወንድ ልጅ ማለትም

ዳንኤል ብርሃኑ የ 23 ዓመት ልጅ እና የሶፍትዌር እንጂነሪንግ ምሩቅ።

የዚህ አለም ሩጫ በጎልማሳነታቸው ጨርሰው ፣ የማይፀፅት ታሪክ ሰርተው ወደማይቀረው ዘላለማዊ ኑሮ ከእኛ ተለይተዋል።

ለባለቤታቸው፣ ለልጆቻቸውና ቤተሰቦቻቸው ቸሩ እግዛቢሄር መፅናናቱን ይስጥ !!!